

ቀን: 03.09.2020 (እንደ አውሮፓ አቆጣጠር )

ከኢትዮጵያውያን ማህበር በአውሮፓ ፍራንክፉርት ጀርመን

ለከቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ፡

በ 13 አውሮፓ ሀገሮች የምንኖር ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያውያን ማህበርን በአውሮፓ ስንመሰረት እና የቃል ኪዳን ሰነድ ስናጸድቅ በኢትዮጵያ ሉአላዊነት፣ በሕዝቦቿ ደህንነት እና በህግ የበላይነት አበክረን እንደምንሰራ ቃል በመግባት ነው። ከከቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እርስዎ የሚመሩት መንግስት ለመጣው ለውጥ የሀገር አንድነትን አላማው እና ግቡ አድርጎ እንደሚሰራ ገና ከጅምሩ ሲያውጅ እኛም በመላው አለም የምንኖረው ኢትዮጵያዊ እና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ከንግድ በመሰለፍ ዳር ቆሞ ተመልካች ሳይሆን እየጋም በመጣው ለውጥ በቀጥታ ተሳታፊ በመሆን ወገናዊ ድርሻችንን እይተወጣን እንገኛለን።

ይህንን ደብዳቤ በማህበራችን ስም ለመጻፍ ያነሳሳን በኢትዮጵያ ህዝብ እና በውጭ ሀገር በምንኖር ኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰብን የሰነ ልቦና መረበሽ በመግለፅ በሀገራችን እና በህዝቡ ላይ እየደረሰ እና ለወደፊትም ሊደርስ የሚችለውን አደጋ በመገመት ነው። ለዝህ ደግሞ መነሻ ምክንያታችን በቅርቡ በማህበራዊ ገጾች እና በተለያዩ የብዙሀን ማሰራጨ የተዘገበውን የወቅቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የአቶ ሸመልስ አብዲሳ ንግግር ነው።

አቶ ሸመልስ አብዲሳ በግምት ከስምንት ወር በፊት በሪፖርት መልክ ያሰሙት ንግግር በተባበሩት መንግስታት ኮንቬንሽን አንቀፅ 20 ቁጥር 1 እና 2 ላይ የሰብአዊ መብትን የሚጥስ እና በሀገራችን የመጣውን ለውጥ እና ቆመንለታል የተባለውን አጀንዳ በፍጹም በሚባል ደረጃ የሚጸረር ብቻ ሳይሆን ሀገርን የሚያፈረስ ፣ ህዝቦችን እርስ በእርስ የሚያጋጭ እና በለውጡ የመተማመን መንፈስን በመሸርሸር በሀገራችን ውስጥ ጥርጣሬ እንዲነግስ ማድርጉን ለእርሶም ለመግለጽ አንደፍርም። ምክንያቱም እያበጠ የመጣው እና በተወሰኑ ማህበረሰብ መሀካከል በማንነታቸው እና በእምነታቸው ብቻ ኢላማ ሆነው ለጥቃት ሲጋለጡ፣ የመጠላላት መንፈስ ወደማያባራ እልቂት በማስገባት ቁጥሩ እጅግ ብዙ የሆነ የቤተሰብ አባል ለመግለጽ በሚዘገንን ደረጃ በማንነቱ ብቻ ደም አንጥረው አጥንት ቆጥረው ለሞት ፣ እንግልት እና በገዛ ሀገሩ ከእርስቱ እና ጉልቱ በማፈናቀል በነዋሪው ላይ ሊጠገን በሚያስችግር ደረጃ ለስነልቦና ድቀት ተዳርጓል።

የሀገራችን የፖለቲካ ፣ የማህበራዊ እና ፍትህዊነት ጥያቄ ምልክት ውስጥ ከገባ ውሎ ማደሩን ስናስተውል እንደ ዜጋ በዝምታ የማንመለከተው ብቻ ሳይሆን በጽኑ የምንታገለው አቋማችን መሆኑን አበክረን ልንገልጽ እንገደዳለን።

በየወቅቱ ለመሰማት እና ለማየት የሚዘገንን ከስተት ማስተናገድ እንደ ሀገር መቀጠል የማንችልበት አቅም ላይ መድረሳችንን ስንረዳ ከገፈት ቀማሹ ህዝብ በመቀጠል እኛንም ሆነ ቤተሰቦቻችንን ይረብሸናል። ይህ በእንዲህ እያለ ከላይ ልንጠቅስ በሞከርነው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አፍራሽ እና የጥላቻ ንግግር ማንንም ተጠያቂ አለማድረግም የሚመሩትን መንግስት በጥርጣሬ እንድናየው ተገደናል።

የአቶ ሸመልስ አብዲሳ በሪፖርት መልክ ያቀረቡትን ንግግር ከብዙ በጥቂቱ ስንጠቅስ:

የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደ ቁማር ጨዋታ መሆኑን፣ የቻሉትን አሳምነው ያልቻሉትን አደናብረው ቁማሩን እሳቸው እና ፖርቲያቸው እንደበሉ፣ የሀገሪቷ የስራ ቋንቋ የሆነውን እና ኪነጥበብ፣ድራማ፣ ግጥም፣ ቅኔ፣ዜማ እና ሽለላ በአጠቃላይ ደስታችን እና ሀዘናችንን ሁሉ ከዳር እስከዳር በሚባል መልኩ በአማርኛ ቋንቋ የምንገልፅበትን የጋራ ሀብታችንን ከተቻለ ለማጥፋት ካልቻለ በማዳከም የኦሮሚያ ቋንቋን በመተካት ኢትዮጵያዊነትን ማጥፋት፣-የአዲስ አበባን ከተማን አላስፈላጊ የማድረግ ወዘተ...

ጥንት አባቶቻችን በባዶ እግራቸው በዱር በገደል፣ ሌሊት በቁር ቀን በሀሩር ዘምተው ያቆዩልን ሀገር የዘመኑ የፖለቲካ ወጠጤዎች በጫማ መጥተው በውድ መኪና እየተጓዙ እና በተንፈላሰሰ ቪላ እየኖሩ ኢትዮጵያን ሲያፈርሷት ቆመን የማናይ መሆናችንን ስንገልፅ የመረረ አቋማችን እንደሆነ በማሳወቅ የኢትዮጵያውያን ማህበር በአውሮፓ አባላት ባላለፍነው ውሳኔ መሰረት፤

1. የኦሮሚያ ክልል መስተዳድር እንደገና እንዲፈተሽ እና ወንጀለኞች ስራቸውን ለቀው ለፍርድ እንዲቀርቡ።
2. አቶ ሸመልስ አብዲሳ ባደረጉት አፍራሽ ንግግር በፍጥነት ከሀላፊነታቸው ተነስተው በህግ እንዲጠየቁ ስንል እናሳስባለን።

እኛም ለኢትዮጵያ እንሁን፣ ኢትዮጵያም ለእኛ ትሁን ! ሁላችንም ሰላም እንሁን!

የኢትዮጵያ ማህበር በአውሮፓ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

